

“ልክን ማወቅ ከራስ ጋር መታረቅ”

<<ዶክተር መላኩ ተገኝ የኢሕአፓ አባል (አመራር) የነበሩ ከአባይ ሜዳያ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ላይ የተሰጠ የግል አስተያየት>>

በዚህ አጋጣሚ ቃለ መጠይቁን ያዘጋጁትን አቶ ኤሊያስ አወቀን ሳላመሰግን አላልፍም። ሙሉውን ቃለ መጠይቁን ለመገምገም ፍላጎትም ችሎታም የለኝም። ሆኖም ግን ከቃለ መጠይቁ ውስጥ ዶክተር መላኩ ሕይወት ተፈራንና ታደላች ኃ/ሚካኤልን የተመለከቱበትና የገለጹበት ትምክህት አዘልና ንቀት የተመላበት እንደሆነ ተመልክቼ አዘንኩ። አባባላቸው ከሳቸው የማልጠብቀው ሆኖ በማግኘቴ ምናልባትም አንዳይደግሙት በመፍራት አንድ ነገር ማለት ወደድሁ። እግረ መንገዴን ከእሳቸው የምጠበቀው ሙሉ ትንታኔ እንጂ የማይረባ ሽሙጥ አለመሆኑንም ለማሳሰብ ጭምር ነው።

በወቅቱ ከነበረው የትግል ባህሪና ትግሉ ከጠየቀው መጠነ ሰፊና ትልቅ የሕይወት መስዋዕትነት አኳያ የታዩው የትግል ቁርጠኝነት ፣ ዛሬም ድረስ ዘመን ተሻጋሪ ሆኖ የሚወጣ ተምሳሌታዊ እውነት ነው። የመብትና የነጻነት ትግልን ባህሪ፣ጥንካሬና የዓላማ ጽናት፣ ለድርጅት ፍቅር የተከፈለን ክቡር የህይወት መስዋዕትነት በታሪክ አስረጅነት የሚጠቀስ ኑባሬ ነው። በተለይም ከትግልና ከጻዳዊ የትግል መንፈስና የዓላማ ትስስር አኳያ ሲመዘን ፣ የዶ/ር መላኩ አነጋገር ከሚዛን የቀለለ ጉድፍ እሳቤ የተቀላቀለበት ሆኖ በማግኘቴ አደብ ገዝቼ ለማለፍ አልወደድኩም።

እኔ ባለኝ ግንዛቤ እነዚህ ከላይ የተገለጹት ሰባት ግለሰቦች በኢሕአፓ ውስጥ በተለያዩ የትግል እርከንና ቦታ የተሳተፉና የተለያዩ ልምድ ያላቸው ናቸው። ዶክተር መላኩ ተገኝ በትግሉ ወቅት ብዙውን ጊዜ በውጭ ሃገር በሆላንድ ይኖሩ የነበሩ ሲሆን የፓርቲው ምስርታ ላይ የተገኙና በሁዋላም ከፍተኛ አመራር እርከን ላይ የደረሱ ሰው ናቸው። ከዚህም በላይ ከሰንጋታር እስከ አምስተርዳም የሚል መፀሃፍ መጻፋቸውም ይታወቃል። ወይዘሮ ታደላች ኃ/ሚካኤል ሲዘርዘሩ ሲኖሩ የቆዩና ትግሉን ለማስቀጠል ወደ ሃገር ውስጥ ተመልሰው ገብተው በትግል ላይ ሳሉ በደርግ እጅ ወድቀው ከ12 ዓመት በላይ በስር ሲማቅቁ የኖሩ ናቸው። ከዚህም በላይ ያላቸውን የትግል ተመክሮና ትውስታ ዳኛው ማነው በሚለውን መጻሃፋቸው ለንባብ አብቅተውልናል። ሕይወት ተፈራ የወጣት ሊጉ ከፍተኛ አመራር የነበሩ ሲሆን እሳቸውም እንዲሁ በደርግ ታሰርው ከስምንት አመት በላይ በወህኒ የተንገላቱ ሲሆን ማማ በሰማይ የሚል በአንባቢ ዘንድም በተወደደላቸው መጽሐፍ ከትግል ማህደራቸው አውጥተው አካፍለውናል።

በዶክተር መላኩ አገላለጽ እነዚህ ሁለት ሰዎች ካላቸው „ስልጣን“ አንጻር ስለኢሕአፓ መተረክ አይችሉም ወደሚል ድምዳሜ ሊያደርስ የሚችል ገለጻ ሲሰጡ ተደምጧል። ይህንን በምን ምክንያት እንደሆነ ሲያብራሩ የግለሰቦቹን ጉልህና ቀጥተኛ የትግል ተሳትፎ ወደ ጎን በመተው ያላቸው መረጃ ሁሉ ከፍቅረኞቻቸው ያገኙት ብቻ ነው በማለት እንደ ታጋይ ጓድ ግለሰቦቹ የከፈሉትን መስዋዕትነት አጣጥለውታል። በተለይ ሕይወት ተፈራ የወጣቱ ሊግ አባል በመሆኑም ምንም መጻፍ አትችልም ማለታቸው ዛሬም በምናብ የትምክህት ማማቸው ላይ ተኮፍሰው እያላዘኑ መቀጠል እንደሚሹ አይነተኛ ማሳያ ነው።

ዶክተር መላኩን እንደ ሌሎች ሁሉ የውጭ አርበኛ እንደነበሩ እናውቃለን። ትግሉ ደግሞ የሕይወት ዋጋ ያስከፈላቸው ውስጥ ሆነው የታገሉትን ነው። ስለሆነም ዶክተሩ በቅርብ ስላላዩት ለወጣት ሊግ አባላት ንቀት ቢያሳዩ አይደንቀንም። በዛ አፍላ ዘመን አያሌ ወጣቶች የከፍሉትን የህይወት መስዋዕትነት በውል ሊገነዘቡት ከቶ አይችሉም። የመከራው ሰፋት ከዩኒቨርሲቲ ተማሪነት እስከ አራሽ ቅጥረኛ ምንደኛ ገበሬነት፣ ከእስራት እስከ ሞት፣ ከግራፋት እስከ አካለ ስንኩልነት ያበቃቸው እሳቸው የሚከፈሉበትና የሚመጻፍቁበት የመብትና የነጻነት ትግል ፋና ሆነው ያለፉበትና ለድርጅት ያደረጉት ተጋድሎ መሆኑን ሊገነዘቡ እንዳልቻሉ ይህ ምልክታቸው በጉልህ ያሳያል። ክልምድ አንጻር በዚህም እሳቤ ስህተት ላይ የወደቁ እሳቸው ብቻ እንዳልሆኑ እረዳለሁ።

ከዶ/ር መላኩ አባባል እንደተረዳሁት እንኳን ለአስራ ሁለት አመታት ለአንድ ወርም ያህል ጊዜ ከዛሬ ነገ እንደላለሁ እያሉ በጭንቀት እስር ላይ የሰቆቃ ኑሮ መግፋት ምን ያህል የውስጥ ህመም እንደ ሆነ ሊርዱት እንዳልቻሉ ነው። ሌላው ቢቀር እነዚህ ሁለት ሴቶች የከፈሉትን መስዋዕትነትን ብቻ እንኳን በመመልከት ለትግላቸው እውቅናና ክብር መስጠት መንፍጋቸው ምን ያህል ጥላቻና ንቀት በታችኛው እረከን አመራርና አባላቱ ላይ እንዳላቸው በገሃድ የሚያሳይ ብቻ ሳይሆን የህሊናቸው ሚዛን መዛባቱንና የስልጣን ፍቅር ከአባላቱ መስዋዕትነት እንደተነጠላቸው ጉልህ ማሳያ ነው። የአባላቱ ታሪክ የድርጅቱን ታሪክ ሚዛናዊነት ይጠብቅ እንደሁ እንጅ እንደድሮው እኔ ብቻ አዋቂነት እኔ ያልኩትን ተቀባይ የሚለን ሚዛን የነደለው ስንኩልነት እንዲነግሩን አያስፈልገንም። ደግሞስ በ50 ዓመት ታሪኩን መሰነድ ያልቻለ ድርጅት አመራር የበታች እርከን አባላቱ የሚያውቁትን የትግል ተመክሮ ለንባብ ቢያበቁ ማናናቅና ማንቋሽሽ የሚችልበት የሞራል ብቃት አለውን? እዚህ ላይ አተወዋለሁ።

ዶክተር መላኩ እርስዎ አንደሚያስበውት የሊግ አባላት ፓርቲያቸውን ብለው መስዋዕታቸው የጭዳ ዶሮ ያደርጓቸው ይመስላል? የወጣት ሊጉስ የፓርቲው ሌላ ክንፍ መሆኑን መካድና ማጣጣል፣ ብሎም ዋጋ ማሳጣት ያስቻልዎ ምን እንደሆነ በውል ባላውቅም ሊያዩ የሞከሩበት ለራሳቸው ልዩ ክብርና ቦታ ለማግኘት የሚፍገመገሙ አስመስሎቻል። እንደሚታወቀው የወጣቱ ሊግ ትግልና አባላቱ የከፈሉት መስዋዕትነት እሳቸው ቢከዱትም በሕብረተሰቡ ልብ ውስጥ በማይፋቅ ቀለም በክብር ቦታ ተፅፏል። የኢሕአፓ ታሪክ በከፍተኛ አመራሮች ብቻ ነው መጻፍ ያለበት የሚለውም እሳቤም ቢሆን እሳቸው ጥልቅና ውስብስብ ታሪክ አለው ለሚሉት ትግል ፣ አባላቱን የነበራቸው ድርሻና የትግል ተመክሮ ታሪካቸውን በነጻነት መጻፍ አይችሉም የሚል “ከእኛ ወዲያ ላሳር” እይነት ድምዳሜ

የሚያሰጠው ከቶ አይሆንም። እርሶ እንደሚያስቡትም የተወሰነ ሰው ብቻ መረጃ ያለውም አይደለም ። ግን ልክ ነዎት ብዙዎቻችንን “የጭፍን” ደጋፊዎች ነበርን። ስለ አመራሮቻችንን የማንጠይቅ በእምነት ላይ ብቻ የተመሰረተ መተማመን ስለነበረን ነው እንጅ እንዲህ አይነት ወግ አጥባቂዎችና ግብዝ መኖራቸውን ላፍታ አስበን ብናውቅ ኖሮ የተከፈለው መስዋዕትነት ያን ያህል ባልሆነ ነበር።

ፅሁፌን ከማጠቃለል በፊት እዚህ አውሮፓ ውስጥ በሆላንድ ሃገር የተፈፀመ አነስ ያለ ጉዳይ መጥቀስና ግለሰቦችን ማመስግን እፈልጋለሁ። የከፍተኛ አመራር የነበረ ግለሰብ የፓርቲውን ቁልፍ ሰነዶች በሙሉ ጥሏቸው ይሄዳል ። እነዚህ ዶክመንቶች ይጠቅማሉ በማለት የሰበሰቧቸውን ብስራትንና ጎሳዬን በዚህ አጋጣሚ ሳላመሰግን አላልፍም ። የምስጋናው መለዕክት ይድርሳታል ብዬ አምናለሁ።

ቃለ መጠይቁን ለመስማት ለምትፈልጉ ከዚህ በታች ያለውን አስፈንጠሪ ይጠቀሙ።

<https://www.youtube.com/watch?v=x36NoISB8U0>

ለሕዝብ ሲሉ መስዋዕትነት የከፈሉ ሁሉ በሰላም ይክርሙ